

የድል ፍሬ ፀሐይ!

አዝርቱን ውርጭ መታው ፤ ቀረ እንደ ጫጫ!

አውድማው ነጠፈ ፤ ዘር መክለፍት ተፈጫ!

ሁሉም በቁር ጠፋ ፤ ውሽንፍሩ አፋጫ!

ሕይዎት ያለው ፍጥረት ፤ በአጭሩ ተቀጫ!

የሕይዎት ዋስትና ፤ የፍጥረቱ ሲሳይ!

ሃሌታዊ ጀምበር ፤ ለእናት ማሕሌታይ

የተሰፋ ብርሃን ፤ የማለዳ ፀሐይ

የድል በረከቱ ፤ መከራን ገላጋይ!

እጩታን አስከምኳኝ ፤ ሁሉንም አማላይ

ኧረ ምን ነው ቀረሽ ፤ እባክሽ ቶሎ ነይ?::

የማለዳ ፀሐይ ፤ ሕይዎት መታደያ

ምን ነው በአፍሪካ ፤ ምን ነው በኢትዮጵያ

ሌሊቱ ረዘመ ፤ ምንድነው ምክንያቱ?

አትወጭልንም ወይ! ፤ ገደለን ምኞቱ!

የድል ፍሬ ፀሐይ ፤ የፍጥረት ሕይዎቱ

በነፍስ ድረሽልን ፤ ይንጋልን ሌሊቱ?::

ቁር የቀፈደደው ፤ ያስቀመጠው አስሮ

ልሳኑ የተያዘ ፤ የደረቀው ከሮ

በሙቀትሽ ይንቃ ፤ ይፈታ ሞት ሽሮ!

እንደባከነ አይሙት ፤ ቀን ከሌት ተባሮ

ፍጥረት ሕይወት ያግኝ ፤ በረከት ከአድናይ

የትግል ፍሬ ፀሐይ ፤ እባክሽ ቶሎ ነይ?::

ነፍሰሽ ያለው ሁሉ ፤ አንቺ የሆንሽ ሕይወቱ

ከክቡሩ የሰው ልጅ ፤ እስከ ሕዋሳቱ

ከእጽዋት አዝርእቱ ፤ እስከ አእዋፋቱ

ከእንሰሳት ዓሣቱ ፤ እስከ አራዊቱ

አንችን ያግኝና ፤ ይስመር የምኞቱ!

ቀየው ጥጋብ ይሁን ፤ እጩይታን ያሸቱ?::

ሌሊቱ እረዘመ ፤ ሰው ተስፋ ቆረጠ!

አንቺን በመጠበቅ ፤ ቀረ እንዳንጋጠጠ!

ይህ ድቅድቅ ጨለማ ፤ የአጋንንቱ አሽከላ

ስንት ከዋክብት ዋጠ ፤ ስንት ሻማ በላ!

እንችን እንዳያነጉ ፤ ወዲያ እንዳይከላ::

ተስፋ ነጥፎ ጠፋ ፤ ትውልዱ ታበጠ!

መተሽ ነፍስ ዝሪበት ፤ ያንችን ቀን ቋመጠ!

ስትዘገይበት ፤ ተስፋ እየቆረጠ!

ጨለማን ለመሸሽ ፤ ሁሉም ፈረጠጠ!

እግሩ ወዳመራው ፤ ሔደ ሽመጠጠ!

በአውሬም በዓሣም ፤ ያው ተሰለቀጠ!

ከዚህ የተረፈው ፤ ቀንቶት ያመለጠ

የደም መለያውን ፤ ከድቶ እየለወጠ!

እግሩ ባደረሰው ፤ ሔዶ ተቀመጠ!

ሀገር ወና ቀረች ፤ ውድማው አረጠ!

ሁሉም ባዶ ሆነ ፤ ባዶነት ፈጠጠ!

አድባር ውቃቤ (ዐቃቤ) አጣ ፤ ቀልብ ደነገጠ።

የድል ፍሬ ፀሐይ ፤ የፍጥረት ሕይወቱ

የማለዳ ፀሐይ ፤ አንቺ አማላይቱ

በነፍስ ድረሽልን ፤ ይንጋልን ሌሊቱ?።

ጅቡ ይብላኝ እንጅ ፤ ጥርሱን እያፋጨ

ዐይኔን ወደ ምሥራቅ ፤ ሌሊቱን አፍጥጨ

አንቸን እጠብቃለሁ ፤ ጨከኘ ቆርጨ።

በአጋንንት ጥቃት ፤ ነፍሴን አስደንግጨ

ወደጎም አሔድም ፤ በፍርሐት ፈርጥጨ።

ጉልበቴን አጽንቸ ፤ ጨከኘ ቆርጨ!

ባንዳ እየተፋለምኩ ፤ ገደል አስፈርጥጨ!

ሕልቅቱን አንቄ ፤ እንደ ትል ደፍጥጨ!

እጠብቅሻለሁ ፤ ሞትን ረግጨ።

ተስፋ ላልቆረጠ ፤ በእምነት ለጸና

ምኞቱ ይሠምራል ፤ ቃሉም ይላልና

የጽናቴን ዳር ጫፍ ፤ ከጎሕ ሳላገናኝ

ፍጹም ቤት አልገባም ፤ መኝታም አልመኝ

ከቅጽበት በኋላ ፤ ሲደርስ መጨረሻው

ሊነጋ ሲል ሲከብድ ፤ ያ ድቅድቅ ጨለማው

አዎ! ሊነጋ ሲል ፤ ጨለማው ግን ሳይገፍ

እሳት የመሰለ ፤ የሰሌዳሽን ጫፍ

ሳላይ ሳላረጋግጥ ፤ የመውጣትሽን ዜና
በጭራሽ አልገባም ፤ ምን ጸዕር ቢጠና
ገብተህ የተኛኸው ፤ ቀቢፀ ተስፈኛ
ጨለማን ሳትፈራ ፤ የጋኔን መጋኛ
የአራዊቱን ፋጨት ፤ ያበጠውን ሻኛ
ውጣ ተቀበላት ፤ ጥራት እንድትወጣ
ትንቢቱ እንዲፈጸም ፤ ቀና ቀን እንዲመጣ!::
ጨለማ የሚያስፈራው ፤ አውሬው የሚጥል ገሎ
ብቻ ሲያገኝ ነው ፤ ያለን ተነጣጥሎ::
ቆርጠህ ብትወጣ ፤ በዱር በጎዳና
ሆ! ብለህ በአንድነት ፤ ሸንጦህ ፍነና
ጨለማም ጋኔንም ፤ ኃይላቸው ይወድቅና
ጀምበር ትወጣለች ፤ ይዞ የተስፋ ፋና::
እናም ውጣ! ውጣ! ፤ ስማ አንተም አሰማ!
የአውሬ ሲሳይ ሳትሆን ፤ ሳይውጥህ ጨለማ!
ሀገርህ ነግቶላት ፤ ወግ ደርሷት እማማ
በቀናው መንገድ ላይ ፤ ተደላድላ ቆማ
ሳታያት እንዳትቀር ፤ ዳኛ ተሠይማ
ውጣ! ውጣ! ውጣ! ፤ ስንቀህ ዓላማ
ፈጅቶ ሊያጠፋህ ነው ፤ ሳይቀድምህ ቅደማ!!!

ኅዳር 21 2007 ዓ.ም.
መታሰቢያነቱ መስዋዕትነት እየከፈሉ ላሉ ታጋይ አርበኞች::
ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው
amsalugkidan@gmail.com